

ግንቦት 7 አሁን ላለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚመጥን ርዕዮተ አለም የለውም :: – መሳፍንት

November 25, 2016 – ቆንጅት ስጦታው

ግንቦት 7 እና መንገዱ – Source – Dave Yari

ድራማ ነው ሚሰሩት :: ፊሽካ ተነፋ ተባለ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ አንዳርጋቸው ፅኑ ተያዘ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ፕሮጌሰር ብርሃኑ ኤርትራ ሄደ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ተመለሰ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ኤፍሬም ማዴቦ ሄደ – መጣ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ የኢሳት 1ኛ -2ኛ -3ኛ -4ኛ... አመት ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ... ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ብቻ!! መሬት ላይ ምን ተሰራ? ዜሮ! ለዛ ነው አንዳንዶች ግንቦት 0 እያሉት ያሉት :: ግንቦት 7ን ከፅንሱ ጀምሮ ተከታትየዋለሁ አንዳች ድል አላስመዘገብም :: የሕዝባችን የትግል ተስፋ ግን ደጋግሞ በመግደል ተወዳዳሪ የለውም ::

ግንቦት 7ን እና ኢሳትን ገና ከጅምሩ ጀምረን የአማራ ጉዳይን እና አጠቃላይ የትግል እንቅስቃሴውን ደጋግመን ስንተች ኑረናል :: ግንቦት 7 ደግሞ አንድ ቀንም ትችት ሰምቶ ጥፋቴን ላስተካክል ብሎ አያውቅም :: ለግንቦት 7 አገር ቤት ካለው ትግል ይልቅ ምራቁን የሚያስውጠው ውጭ ሃገር ያለው የገንዘብ ስብሰባ ነው:: ይህን ሁሉ አመት ሲታገል... ያየነው እና የሰማነው ነገር በኢሳት በኩል ይሄን ያህል ሺ ዶላር ሰበሰበ ፣ የገሌን ፎቶ በዚህን ያህል ሺ ዶላር ሸጠ ፣ የጦር መሪው ተያዘበት ፣ የአጋር ድርጅቱ መሪ ለወያኔ እጅ ሰጠ... የመሳሰሉትን ነው ::

ግንቦት 7 ከፈረሱ ጋራውን ያስቀደመ ድርጅት ነው ማለት ይቻላል :: የትግል ርዕዮተ አለሙን ለህዝቡ በግልፅ ሳያስረዳ በስድስት ወር ወያኔን እጥላለሁ ብሎ የፎኮረ ድርጅት ነበር :: እንኳን በስድስት ወር በ6 አመት ፣ በ7 አመት ፣ በ8 አመት... ውስጥ የወያኔን ጫፍን እንኳ አልነካም :: ይህ ድርጅት የአማራ ህዝብ በራሱ የትግል ስልት እንዳይሄድ እስከ አሁን ድረስ መንገድ እዩዘጋ ይገኛል:: በግልፅ ፀረ አማራነቱን በተደጋጋሚ ያሳዩ ድርጅት ነው:: ሺ ምሳሌዎችን መደርደር ይቻላል :: ኢትዮጵያዊነት ለሚሉት አስተሳሰብ የአማራ ህዝብ ቶሎ እጅ ስለሚሰጥ ግንቦት 7 ም ይህን አስተሳሰብ እንደ ወጥመድ ተጠቅሞ ህዝባችንን ለውጥ ለሌለው ትግል ሲያጠምድብን ኑሯል :: አሁንም እንደዛው ነው:: ከየትኛው ህዝብ እጅግ በበለጠ ይህ ድርጅት የአማራን ህዝብ ሃብት ፣ ጉልበት እና ሂዎት በልቷል :: ዛሬም እዩበላ ነው::

ዲያስፖራ ላይ የሚዘረፈው ገንዘብ የአማራ ነው ፣ ኤርትራ ላይ ሚፈሰው ደምም የአማራ ነው ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግንቦት 7 ነህ ተብሎ ሚታሰረው ሚገረፈው ሚሞተውም አማራ ነው:: ይህን ሁሉ መስዋዕትነት የሚከፍልለትን ህዝብ ግን ግንቦት 7 በየቦታው ሲያጣጥል ፣ ጀሌዎችን ተጠቅሞ ሲሳደብ ነው ሚውለው :: የአማራ ወጣቶችን ትግል ሲያጣጥሉ ፣ ሚዲያ ሲነፍጉ ፣ ሰርገው እየገቡ ሲያጠጣብጡ... ነው ሚውሉት ፣ የአማራን ህዝብ ከገደሉ እንደ ኦነግ አይነት ድርጅቶች ጋር ሲዋዋልብን በአይናችን አይተናል ::

አሁን ደግሞ ይባስ ብለው የአማራ ህዝብ የእራሱን ትግል እራሱ ምድር ላይ ሆኖ ማጣጣፍ ሲጀምር ትግሉን በጠራራ ፀሃይ መዝረፍ ጀመሩ :: ከጎንደሩ ሰላማዊ ሰልፍ ጀምረው በኢሳት አማካኝነት ዘርፉን ፣ ትግል ዘረፋ ወያኔን ለመጣል ሚጠቅማቸው ቢሆን ኖሮ ዝም ባልን ፣ እነሱ ትግል የሚዘርፉት ግን መከረኛውን የአማራ ዲያስፖራ ገንዘብ ለመዝረፍ ብቻ ነበር:: የኮሎኔል ደመቀ ፎቶ ስንቴ በጨረታ እንደተቸበቸበ አይተናል :: ይህን ሁሉ ሲያደርጉ ለአማራ ትግል ግን ጠብ ያደረጉለት ነገር የለም :: እነሱ ሚፈልጉት የአማራ ትግል ተንኮላሽቶ አሁንም በነሱ ርዕዮተ አለም የለሽ ትግል ገብተን የእነሱን የገንዘብ ካዝና እንድንሞላላቸው ብቻ ነው ::

የግንቦት 7 ዋና ዋና ሰዎች ህወሓትን በዚህ መንገድ እንደማይጥሉት በደንብ ያውቃሉ :: አሁን እየሰሩ ያሉት ለሂዎታቸው ነው:: ኢሳት ውስጥ ያሉት አባላቶቻቸው እና የግንቦት 7 አመራሮች የየአለት ኑሯቸውን ለመግፋት ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል :: የቤት ፣ የመኪና ብድር አለ ፣ ልጆችን ማሳደግ ፣ መብላት መጠጣት... አለ :: ውጭ ሃገር ኑረህ ያለ ገንዘብ አይደለም በትንሽ ገንዘብ በረንዳ መጣልህ ነው:: እናም ሰዎቹ ትግሉን የሂዎታቸው መቀጠያ አድርገውታል :: የሆድ ነገር ደግሞ ሆድ ይቆርጣል :: “በቃ ትግሉ ላለፉት ብዙ አመታት ተሞክሮ ለውጥ አላመጣም እንረፍ ” ማለት ለእነሱ ከባድ ነው:: ደሞዝ ማን ሊከፍለው? ግንቦት 7 በዲያስፖራው ላይ እንደ ጣሊያን ማፍያ የተደራጀ ነው:: የግብር አሰባሰቡ ዘዴ በጣም ይገርማል :: በየሰፈሩ አንድ አንድ አባላቸው ቤት ለቤት እዩዘረ በየወሩ በጥሬው ገንዘብ ይሰበሰባል::ዲያስፖራ በተሰበሰበ ቁጥር እንደ ጆፊ

አሞራ የሚያንጃብብ የተደራጀ ሃይል አለው። ትንሽ ገንዘብ ከተሰበሰበች አሽቶ የሚደርስ ግብረ ሃይል አለ። ተሳዳቢ ግብረኃይል አለ ። ድንኳን ሰባሪ አለ። ቢቃ የእነሱ ሂዎት ይሄ ነው።

ትግላቸው ለራሳቸው ሂዎት ማስቀጠያ ከሆነ ዘመናት ተቆጥረዋል። ድራማ ነው ሚሰሩት ። ፊሽካ ተነፋ ተባለ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ አንዳርጋቸው ፅጌ ተያዘ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኤርትራ ሄደ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ተመለሰ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ኤፍሬም ማዴቦ ሄደ - መጣ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ የኢሳት 1ኛ -2ኛ -3ኛ -4ኛ... አመት ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ... ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ብቻ!! መሬት ላይ ምን ተሰራ? ዜሮ! ለዛ ነው አንዳንዶች ግንቦት 0 እያሉት ያሉት ። ግንቦት 7ን ከፅንሱ ጀምሮ ተከታትየዋለሁ አንዳች ድል አላስመዘገበም ። የሕዝባችን የትግል ተስፋ ግን ደጋግሞ በመግደል ተወዳዳሪ የለውም ።

ግንቦት 7 ለራሱ ህልውና ሲል የማይፈነቅለው ድንጋይ አይኖርም ። ሰሞኑን እያደረገው ያለው እሱን ነው። ክቡር አስከሬን አሳይቶ ሂዎቱን ማስቀጠል አይተናነቀውም ። አይኑን በጨው አጥቦ መዋሸት ተከኖበታል። ውሸት የየእለት ኑሯቸው ነው። አንድ ነገር ግን ሊያውቁ ይገባል የዛሬ 4 አመት የበሉበት ዘዴ ዛሬ አይሰራም ። አሁን ህዝቡ ባኗል ። በድሮ በሬ ማረስ አይቻልም ።

በአጠቃላይ ግንቦት 7 አሁን ላለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚመጥን ርዕዮተ አለም የለውም ። በዚህ አካሄድ ደጋግሞ ከሰሯል ። ያተረፈው ነገር ገንዘብ ብቻ ነው። ገንዘብ ብቻ ደግሞ ትግል አይሆንም ። ህወሓት በገንዘብ አትወድቅም ። ስለዚህ መንገዱን ለአዲስ አስተሳሰብ ይግለጡ!! በተለይ ለአማራ ትግል መንገድ መከፈት ግድ ይላቸዋል ። አልያ የሰሞኑ ውርደት ገና መጀመሩ እንደሆነ ይወቁት!!

ከእንግዲህ አማራን ማጭበርበር አይቻልም!!
መሳፍንት

Source – [Dave Yari](#)